



ደብረ ጽዮን መድሐኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን - ቺካጎ
 Debre TSION Medhanealem Ethiopian Orthodox Tewahedo
 Church of Chicago

9805 South Commercial Avenue, Chicago, IL, 60617-5439
 Phone: 773-768-6078 | Email: debretsionmedhanialem@gmail.com

ሰኔ 6 2ኛ.13 (June 13 2021)

የተከበራችሁ የደብረጽዮን መድሐኔዓለም ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች

ከአንድ ዓመት ተኩል በላይ በዓለማችን በሙሉ ተሰራጭቶ በከፋ ሕመምና በሞትም ሲያጉላላን የነበረ የኮቪድ 19 ደዌ በመድኃኔዓለም መልካም ፈቃድና ቸርነት በተገኘ ክትባት ደዌው ገብ በማለቱ፡ ወትሮ ደዌው ከፍቶ በነበረበት ጊዜ በሥራ የዋሉ የግልም የድርጅቶችም ጥንቃቄዎች ሳይጓደሉ ቤተእምነቶችም 60 በመቶ ተከፍተው በሳምንታት እድሜ የተገኘው እየረገበ መሔድ የያዘው ደዌ በተሻለ መቀጠሉ ተገምግሞ ግንኙነትም ባገልግሎት ተሳትፎም ከተባለው 60 በመቶ ወደ መቶ በመቶ ለመዘጋጀት አሁንም የመድኃኔዓለም መልካም ፈቃዱ ይሁንልን።

አሁን ባለንበት ድልድዩን የመሻገሪያ ቆይታ (Bridge Phase) የሚጠበቁበትን

- 1 በወንዶችም ሴቶችም መቀመጫዎች አንዳንድ አግዳሚ መቀመጫዎችን እያለፈ ዳርና ዳር 2 ከመሃል 1 ሰው ጠቅላላ ሰባት ሰው
 - 2 በግርግዳዎች ለመቆም የሚያስፈልገው ከሆነ የስድስት ጫማ ርቀትን ጠብቆ መቆም
 - 3 ቤተሰብ፣ ልጆች ይዘው ከሆነ፣አንድ አግዳሚ መቀመጫ ለቤተሰቡ ከልጆችጋር ሊይዙ ይቻላል
 - 4 ለቁርባን ሲኬድ፣ አሁን ጥሩ እንደተያዘው ቦታ ለቀቅ ለቀቅ አድርጎ በግርግዳው ተከታትሎ በመሀል ተመልሶ ወደ መቀመጫ ማምራት።
- 1 ሁላችንም፣ ከሁለት ዓመት ዕድሜ በታች ካሉ ሕጻናት በስተቀር፣ ቤተክርስቲያኗ በር ከምንገባበት ጊዜ ጀምሮ እስከንወጣ(ቁርባን ስንቀበልና ጠበል ስንቀምስ በስተቀር)በጭምብል (በማለክ) አፍና አፍንጫን መሸፈን ከመከላከያው አንዱ ውጤታሙ ተግባር ነው።
 - 2 አሁን የተጀመረው ለቀቅ ያለው፣ ስድሳ ከመቶ ያገልግሎት ወምበር ከሚያስተናግደው የጤና ሕግ በላይ ምእመናን በዝተው መጥተው ከሆነ፣ ከምድር ቤቱ ተሰናድተው ካሉ ወምበሮች ወይም እላይ ከፍርግርጉ (ባልኮኒ) ያሉ፣ እንዲሁ ርቀትን ጠብቀው የተዘጋጁ ወምበሮች ለአገልግሎት ተሳትፎ ይውላሉ።

ክትባት

የቫይረስም ሆነ የሌሎች ጀርምች ክትባት ዘለግ ካሉ ወራት እስከ በዛ ያሉ ዓመታት ተጠንተው፣ በንስሣት ጓላም ፈቃደኛ በሆኑ ሰዎች ላይ ተሞክረው፣ ጥቅምና ጉዳታቸው ተመዝኖ ህጻናትም ጉዳት ላይ እንዳይደርሱ ተመርምሮ የሚሰጥ መሆኑ ግልጽ ሆኖ፣ በተለይ የቀደመ በባለሙያ ምክር ከግል የጤና ችግር ጋር ተያይዞ ካልተከለከለ በስተቀር፣ እራስንም ከከፉ ደዌ ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ወዳጅንም ከወረርሺኝ መከላከያ ስለሆነ በተለይ እድሉ በቀላሉ በተገኘበት፣ ክትባት አለመከተብ ማህበራዊ ግዴታንም አለመወጣት ነው። የመድኃኔዓለም ቤተሰቦች ተከተቡ፣ ሌሎችንም ምክሩ። ከሳምንታት ጊዜ በኋላ የክትባት ካርድ ጥየቃም በምናደርግበት ተባበሩን።

በደዌው ለሚሰቃዩ ምሕረቱን፣ ለሁላችንም ደግሞ በቤቱ ተገናኝተን ለጸጋው ብቃትን ያድለን።
 ከደብረጽዮን መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ቦርድ